

ኢህአዴግ ይተካላል፤ የመንግስት ባለስልጣኖችስ?

ያፌት ዓምደ(yaf_et@yahoo.com)

ኢህአዴግ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የቀድመው አመራር በአዲስ ትውልድ ለመተካት በወሰነው መሰረት በሶስት ዙር በአጠቃላይ አመራሩ(በተለይ ከትጥቅ ትግል ጀምሮ የነበረ) ስልጣን እንደሚለቅ ተስማምተዋል። ይህንን ጉዳይ የምስማማበትና ተገቢም ነው። ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለውና ትኩረት ሊያገኝ ይገባል የምላቸው ነገሮች ከዚህ በታች አስቀምጣለው።

መንግስት ማለት ገዢው ፓርቲ መሆኑን ሁላችን የምናውቀው ነገር ነው። ገዢው ፓርቲ የስልጣን ሹምና ሽር አደረገ ማለት መንግስት የስልጣን ሹምና ሽር አደረገ ማለት ነው ምን እያልክ ነው ልትሉኝ ትችሉ ይሆናል። ገዢው ፓርቲ ሙሉውን የመንግስት ስልጣን ይይዛል ማለት ግን አይቻልም።

የመንግስት ስልጣን ስል በማነኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት (የልማት ድርጅትም ሆኑ በሲቪል ሰርቪስ የሚተዳደሩት)ማለቱ ነው። እኔ የተገነዘብኩዎቸው አሰራሮች ጠቅለል ባለ መንገድ ላስቀምጥ።

በኢትዮጵያ ያለው የመንግስት ሰራተኛ ዋናው ስራው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት (ፓርቲ) የሚያወጣቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተግባራዊ ማድረግ ነው። ምንም ያህል የፖለቲካ ልዩነቶች ቢኖሩትም። አብዛኛው ሰራተኛ ይህንን ተቀብሎ ተግባራዊ ቢያደርግም ቁጥራቸው አነስተኛ የማይባሉ ሰራተኞች(ይህ አስተያየት እነዚህን ይመለከታል) ከዚህ ዓላማ በተፃራሪ ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላሉ።

የዚህ መገለጫዎች በማኔጅመንት የሚገኙ የመንግስት ሹመኞች የራሳቸው ቡድን በመፍጠር ሌሎች ሰዎች እድሉን እንዳያገኙ በመዝጋት የሚቀርቡትን ማሻሻያ ሃሳቦችና አዳዲስ አሰራሮች በድምፅ ብልጫ እየሻሩ ለበላይ የመንግስት አካላት በሚያንሸባርቅ

ቃላቶች (ውስጣቸው ባዶ ቢሆንም) በሚያቀርቡዎቸው ሪፖርቶች እየሸወዱ፤ በመስራቢያቸው ያሉት የስልጣን ቦታዎች በሙሉ ከአንድ አካባቢ ብቻ የመጡ ሰዎች የተቆጣጠሩት መስራቢያቸው ቁጥራቸው ቀላል አይደለም።

ከአንድ አካባቢ የመጡ ሰዎች ስልጣኑ ብይዙት ምን ችግር አለው ሊባል ይችላል። በመጀመሪያ ሰዎቹ ወደ ስልጣን የመጡባቸው መስፈርቶች ምንድናቸው ብለን መጠየቅ ያስፈልገናል። እነዚህ መስራቢያ ቤቶች ተጠቀመንባቸው የሚሏቸው መስፈርቶች ሰራተኛው የማይምንባቸው እና ቅሬታውም በግልፅ የሚገልፅባቸው ናቸው። (ይህንን በጣም አከራካሪ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ርእስ ጉዳይ ብቻ ሌላ ጊዜ ሀሳቤን እገልጻለሁ)

አሁን የሚታየኝ ነገር እነዚህ አሁን ላለው የመንግስት የበላይ ሃላፊዎች ራስ ምታት የሆኑባቸው (በኔ ግምት) ይተካሉ የሚባሉት አዳዲስ አመራሮች እንዴት አደረገው ሊያሻሽሏቸው እንደሚችሉ ነው። የመንግስት መስሪያ ቤቶች በመልካም አስተዳደር መስፈን ወሳኝ ድርሻ እንዳላቸው ግልፅ ነው። በዚህም ምክንያት መንግስት ትልቅ ትኩረት በመስጠት መሰረታዊ የአሰራር ሂደት (Business process re-engineering) ወደ ተግባር እየቀየረ ይገኛል። ግን የአሰራር ለውጥ ብቻ የተፈለገው ዓላማ መምታት ይቻል ይሆን? የአስፈጻሚዎቹን ነገር?

በዚህ መነሻነት ነው መንግስት ከፍተኛ የስልጣን ቦታዎችና ከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ቦታ የያዙት ቦታ በመልቀቅ ብቻ ኢትዮጵያ በአዲሱ ትውልድ እየተዳደረች ነው ለማለት ይቻላል ወይ የምለው? በደቡብ ክልል፣ በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልልና በትግራይ ክልል አዳዲስ አመራሮች ወደ መንግስታዊ መዋቅር ለማስገባት የሚደረገው ጥረት ከነድክመቱ ሊበረታታ ይገባል እላለሁ። በፌዴራል የመንግስት መዋቅሮች ግን የሚታየኝ ነገር የለም። በተለይ ደግሞ በመንግስት የልማት ድርጅቶች (ባንኮች፣ መድን፣ መብራት ኅይል እና ሌሎች)።

ስለዚህ ኢህአዴግ ሊያደርግ ያቀደው ለአዲሱ ትውልድ የስልጣን ማስረከብ ስልት ተግባራዊና አጥጋቢ የሚሆነው የ20+ ሚኒስትሮችና ጠቅላይ ሚኒስትሩ መተካት ሳይሆን ለኢህአዴግ ትልቅ ተግታሮች (Obstacles) የሆኑትን እነዚህን ህዝብን ከማገልገልና የመንግስትን ፖሊሲና ስትራቴጂ ከማስፈፀም ይልቅ፣ የራሳቸው ኑሮ ለማሞቅ እና መንግስትን መጥፎ ገፅታ ለማላበስ ሲሯሯጡ የነበሩት ራሱ የሾማቸው እና እርስ በርሳቸው

ሲገገሙ የነበሩት ሰዎችም ቀድሞ ማንንለል ይጠበቅበታል አለበለዚያ ግማሽ ፍሬ ግማሽ ብቅል ይሆናል።

ኢትዮጵያ ለዘልአለም ትኑር!!